

STAY SAFE MN



# የ COVID-19 ምርመራ በቤት ውስጥ

12/15/2020

ምልክት ላላቸውም ለሌላቸውም ሚኒሶታ ውስጥ ለሚኖሩ ሁሉም ሰዎች ገደብ የሌለው፣ የቤት ውስጥ የ COVID-19 የምራቅ ምርመራ ለማቅረብ ሚኒሶታ እና ቮልት የሕክምና አገልግሎቶች ቡድን መስርተዋል። ያለምንም ወጪ፣ በቤት ውስጥ ማድረግ የሚችሉት ምርመራ ይዘት፣ ቮልት፣ ወጪ አልባ የCOVID ምርመራ ለሁሉም ሚኒሶታውያን (<https://learn.vaulthealth.com/state-of-minnesota/>)።

ወዲያውኑ ምርመራ ከፈለጉ፣ የአካል ምርመራ አማራጭ በ [መመርመሪያ ቦታዎችን ያግኙ](https://mn.gov/covid19/get-tested/testing-locations/index.jsp)። <https://mn.gov/covid19/get-tested/testing-locations/index.jsp> ያግኙ።

- ይህ የምራቅ ምርመራ ልክ እንደ የሰርን ምርመራው ትክክል ነው። አሁን COVID-19 እንዳለብዎት እና ወደ ሌሎች ማስተላለፍ እንደሚችሉ ይመረምራል። ከዚህ በፊት COVID-19 እንደነበረብዎ የሚናገር ምርመራ አይደለም።
- ይህ የምራቅ ምርመራ ለሁሉም ሚኒሶታውያን የሚቀርብ ነው።
  - መድን ካልዎ፣ የመድን ድርጅትዎ እንዲከፍልበት መረጃዎን ማቅረብ ይኖርብዎታል። መድንዎ ለCOVID-19 ምርመራዎች የማይከፍል ከሆነ፣ ወይም በቂ የማይከፍል ከሆነ፣ ግዛቱ ወጪውን ይሸፍናል። መድን ከሌልዎት፣ ለምርመራ ግዛቱ ይከፍላል። የሒሳብ ደረሰኝ አይሰጥዎትም።
  - የቮልት ድረገጽ ላይ የከፊት ካርድ መረጃዎን አያስገቡ። ይህንን መረጃ ከተጠየቁ፣ አሳሹን ይዘጉ እና በድጋሚ ይሞክሩ። ያለምንም ወጪ ምርመራ ለማግኘት፣ ከላይ ያለውን ማስፈንጠሪያ በመጠቀም ወደ ድረገጹ ይሂዱ። ለምርመራ ክፍያ ከተጠየቁ፣ እባክዎ ወደ [testathome.mdh@state.mn.us](mailto:testathome.mdh@state.mn.us) አሜይል ይላኩ።
- ሁለቱም አዋቂዎች እና ሕፃናት እነዚህን ምርመራዎች መጠቀም ይችላሉ። 18 ወይም ከዚያ በላይ ዕድሜ ያለው አዋቂ ለልጅ ምርመራ መጠየቅ አለበት። በአሁን ጊዜ፣ ምርመራ ለሚያስፈልገው እያንዳንዱ ሰው የተለያየ የአሜይል አድራሻ ያስፈልጋል።
- የምራቅ ምርመራ እንደ ትንሽ ልጆች ወይም ስትርክ ያጋጠመው ሰው ላሉ ምራቅ ለማምጣት ለሚቸገሩ ሰዎች ልክ ላይሆን ይችላል።

## ምርመራው እንዴት እንደሚወሰድ

- ምርመራውን ከመውሰድዎ ከ30 ደቂቃዎች በፊት ምንም ነገር አይብሉ፣ አያኝኩ፣ ወይም አይጠጡ (ውሃም)።
- ምርመራውን ለመውሰድ ዝግጁ ሲሆኑ፣ ወደ [the Vault virtual waiting room](https://app.vaulthealth.com/login?redirectUrl=https://app.vaulthealth.com/waiting-room&simple=true/) (<https://app.vaulthealth.com/login?redirectUrl=https://app.vaulthealth.com/waiting-room&simple=true/>) ይግቡና መመሪያዎች ከሚሰጥዎት፣ የሾልት ምርመራ ተቆጣጣሪ ጋር የሺዲዮ ጉብኝት ያድርጉ።
- ከዚያም ከምርመራው ጋር የመጣውን የቅድመ-ክፍያ ጥቅል በመጠቀም፣ ምርመራውን ሚኒሶታ ወይም ኔው ጀርዚ ውስጥ ወዳለ የሾልት ቤተሙከራ ይልኩታል። ወደ ቤተ ሙከራው ከደረሰ በኋላ፣ የምርመራ ውጤትዎን በኢሜይል በ24-48 ሰዓታት ውስጥ ያገኛሉ።

## ምርመራውን ከወሰዱ በኋላ

- [ተመረመርኩ—ከዚያስ? \(https://mn.gov/covid19/get-tested/i-got-tested-now-what/index.jsp\)](https://mn.gov/covid19/get-tested/i-got-tested-now-what/index.jsp)
- [የCOVID-19 የምርመራ ውጤትዎን እየጠበቁ ሳለ ምን እንደሚያደርጉ \(https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/waiting.html\)](https://www.health.state.mn.us/diseases/coronavirus/waiting.html)

## የበለጠ መረጃ

- [ስለ COVID-19 ምርመራ በተደጋጋሚ የተጠየቁ ጥያቄዎች: \(https://mn.gov/covid19/get-tested/faq/index.jsp\).](https://mn.gov/covid19/get-tested/faq/index.jsp)
- ገደብ የሌለው፣ የአካል ምርመራ አማራጮች: [የCOVID-19 የማህበረሰብ ምርመራ ቦታዎች: \(https://mn.gov/covid19/for-minnesotans/get-tested/community-testing.jsp\).](https://mn.gov/covid19/for-minnesotans/get-tested/community-testing.jsp)
- ስለ የምራቅ ምርመራ ጥያቄዎች ካልዎት፣ እባክዎ ወደ [mn@vaulthealth.com](mailto:mn@vaulthealth.com) ኢሜይል ይላኩ ወይም ወደ 800-800-5698 ይደውሉ። የሾልት ተወካይ ጥሪዎን ወይም ኢሜይልዎን በተቻለ ፍጥነት ይመልስልዎታል።
- የምርመራ ውጤትዎን ከማግኘት ጋር የተያያዙ ችግሮች ወይም ስለ መድን ወይም ማጭበርበር ያሉ ቅሬታዎች: [ቅሬታ አልዎት? \(https://mn.gov/covid19/get-tested/feedback/index.jsp\)](https://mn.gov/covid19/get-tested/feedback/index.jsp)።
- ለአካል ጉዳተኝነት ማረፊያ ከፈለጉ ወይም የትርጉም አገልግሎቶችን ከፈለጉ እባክዎን በኢሜል ይላኩ [accessibility@vaulthealth.com](mailto:accessibility@vaulthealth.com).



ሚኒሶታ የጤና መምሪያ | [health.mn.gov](http://health.mn.gov) | 651-201-5000  
625 Robert Street North PO Box 64975, St. Paul, MN 55164-0975

አማራጭ ቅርፅ ለመጠየቅ [health.communications@state.mn.us](mailto:health.communications@state.mn.us) ጎ ያግኙ። (Amharic)